



**የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት  
ማዕከላዊ ነጋሪት ጋዜጣ**

**MAEKELAWI NEGARIT GAZETE  
OF THE CENTRAL ETHIOPIA REGIONAL STATE**

ወልቂጤ 3ኛ ዓመት ቁጥር 11

የካቲት 20 / 2016 ዓ.ም

በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት የህዝብ  
ተወካዮች ምክር ቤት

ጠባቂነት የወጣ

Woliqite 3<sup>rd</sup> Year No 11

February 28/2024

**አዋጅ ቁጥር 11/2016 ዓ.ም**

**የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት የተርን ኦቨር  
ታክስ አዋጅ**

ቁጠባንና አንቨስትመንትን ለማሳደግ፣ ታክስ ከመክፈል ለመሸሽ ወይም በህጉ ውስጥ የሚታየውን ክፍተት በመጠቀም ታክስን ላለመክፈል የሚደረገው ጥረት ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ፣ የኢኮኖሚ እድገትን ለማፋጠን እና በጠቅላላ የአገር ውስጥ ምርትና በመንግስት ገቢ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማሻሻል የተጨማሪ እሴት ታክስ ስራ ላይ እንዲውል የተደረገ በመሆኑ፤

በንግድ ግንኙነት ውስጥ ፍትሀዊነትን ለማስፈል፣ ለተጨማሪ እሴት ታክስ ያልተመዘገቡ ሰዎች ግዴታቸውን እንዲወጡ እና የታክስ ስርዓቱን ሽፋን የተሟላ ለማድረግ የተርን ኦቨር ታክስ አዋጅ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በሀገርቱ የተዋሀደ የታክስ ስርዓት መኖር ስላለበት አሁን ስራ ላይ ካለው የፌዴራል የተርን ኦቨር ታክስ አዋጅ ጋር የተጣጣመና ከክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የሚሄድ አዋጅ ማውጣት በማስፈለጉ፤

በሥራ ላይ ያለው የተርን ኦቨር ታክስ አዋጅ ቁጥር

**PROCLAMATION NO 11/2024**

**THE CENTRAL ETHIOPIA REGION STATE  
TURNOVER TAX PROCLAMATION**

WHEREAS, it has been determined that there shall be enacted a value-added tax to enhance saving and investment, minimize the damage that may be caused by attempts to avoid or evade taxes, stimulate economic growth, and improve the relationship between gross domestic product and government revenue;

WHEREAS, an equalization turnover tax imposed on persons not registered for value-added tax allows them to fulfill their obligations and also enhances fairness in commercial relations and makes complete the coverage of the tax system;

WHEREAS, there must be a unified tax system in the country, it is necessary to issue a proclamation that is compatible with the federal turnover tax proclamation that is currently in operation, and which goes with the reality of the region.

WHEREAS, the current Turnover Tax proclamation No. 57/2003 and Amendment

57/1995 እና የማሻሻያ አዋጅ 134/2003 በተደጋጋሚ በመሻሻሉ ለአስራር አመቺ ባለመሆኑ እና ከክልሉ ህገ-መንግስት ጋር የተጣጣመ እንዲሆን በአዲስ አዋጅ መተካት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሕገ-መንግስት አንቀጽ 55 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የሚከተለው ታውጏል፡፡

## **ክፍል አንድ**

### **ጠቅላላ**

#### **1. አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ “የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት የተርን ኦቨር ታክስ አዋጅ ቁጥር 11/2016 ዓ.ም ” ተብሎ ላጠቀስ ይችላል፡፡

#### **2. ትርጉም**

ይህንን አዋጅ ጨምሮ ለታክስ ሕጎች አፈፃፀም የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር፡-

1. “የክልል መንግስት ” ማለት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ነው፡፡
2. “ቢሮ” ማለት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ገቢዎች ቢሮ ሆኖ እንደአግባብነቱ በየአስተዳደር እርከኑ የሚገኙ መምሪያዎች፤ ጽ/ቤቶች እና የታክስ ማዕከላትን ይጨምራል፡፡
3. “የገቢ ግብር አዋጅ” ማለት ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ገቢ ግብር አዋጅ ቁ\_10/2016 ነው፡፡
4. “ታክስ” ማለት ዕቃዎች ወይም የአገልግሎቶች ሽያጭ በተከናወነ ቁጥር የሚከፈል ተርን ኦቨር ታክስ ነው፡፡
5. “ጠቅላላ የሽያጭ ገቢ” ማለት የወጪ ተቀናሽ ሳይደረግ የተገኘ ጠቅላላ ገቢ ሲሆን የተሸጡት ዕቃዎች የተመረቱበትን ወይም የተገዛበትን ዋጋ ይጨምራል፡፡

proclamation 134/2011 have been repeatedly amended and are not convenient for operation and it is necessary to replace them with a new proclamation in order to be consistent with the state constitution;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55 sub-Article 3 of the Constitution of Central Ethiopia Region, the following is proclaimed.

## **SECTION ONE**

### **General**

#### **1. Short Title**

This Proclamation may be cited as the "Central Ethiopia Region State Turnover Tax Proclamation No. 11/2024."

#### **2. Definitions**

In the implementation of Tax Laws including this proclamation, unless the context otherwise requires:-

- 1) “Region State” means the Central Ethiopia Region State.
- 2) "Bureau " means the Central Ethiopia Region revenue bureau and the departments, offices and tax centers at each administrative levels as appropriate ;
- 3) "Income Tax Proclamation" means Central Ethiopia Region State Income Tax Proclamation No. 10/2024.
- 4) "Tax" means Turnover Tax payable whenever transaction of sales of goods and services is carried
- 5) "Gross Receipts" means income,

6. በዚህ አዋጅ ውስጥ ትርጉም ያልተሰጠባቸው ቃላትና ሀረጎች በፌዴራል ተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/1994 (ከዚህ በኋላ የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ተብሎ በሚጠቀሰው) ውስጥ የተሰጣቸውን ትርጉም ይይዛሉ።
7. "ታክስ የሚከፈልበት ግብይት" ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 7 ከተርጓሚ አባል ታክስ ነፃ ከተደረገው ግብይት በስተቀር በንግድ ስራ ሂደት ወይም የንግድ ስራን እንቅስቃሴ ለማሻሻል በሚደረግ ጥረት ዕቃዎችን ማቅረብ ወይም አገልግሎቶችን መስጠት ነው።
8. "ለተጨማሪ እሴት ታክስ ያልተመዘገበ ሰው" ማለት በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ 285/1994 አንቀጽ 16 እና 17 መሰረት ከሚወሰነው መጠን በታች በመሆኑ ከተቀመጠው ገደብ ጋር ያልተገናኘ ሰው" ማለት ነው። ወይም በፈቃደኝነት ለመመዝገብ ማመልከቻ ባለማቅረብ ምክንያት ወይም በፈቃደኝነት ያልተመዘገበ ሰው ነው።
9. "ሰው" ማለት ማንኛውም ግለሰብ፣ ድርጅት ወይም ማኅበር ሲሆን ሌላ ሰውን በመወከል ተቀማጭነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ የንግድ ስራ የሚያካሂድ የንግድ ወኪል ይጨምራል።
- 10 "ድርጅት" ማለት የንግድ ስራን የሚያካሂድ ማንኛውም ኩባንያ፣ የተመዘገበ የሽርክና ማህበር ወይም ከተመዘገበ የሽርክና ማህበር ጋር ተመሳሳይ የሆነና በውጭ አገር ህግ መሰረት የተቋቋመ ድርጅት ወይም ማንኛውም የመንግስት የልማት ድርጅት ወይም የገንዘብ ድርጅት ሲሆን

- without reduction of expenses, including the cost of goods sold;
- 6) For the purpose of this Proclamation, unless defined otherwise in this Proclamation, terms used herein shall have the meaning as defined in the Value-Added Tax Proclamation No. 285/2002 (hereinafter referred to as the "V AT Proclamation");
- 7) "Taxable Transaction" means a supply of goods or a rendition of services in the course or furtherance of a taxable activity, other than an exempt transaction described in Article 7 of this Proclamation;
- 8) "Person not Registered for VAT" means a person who, according to Article 16 and 17 of the Value Added Tax Proclamation, 285/2002, is not registered by reason of his annual turnover being below the amount fixed or by reason of not having applied for voluntary registration;
- 9) "Person" shall mean any individual, body or association of persons and includes a business representative residing and doing business in Ethiopia on behalf of the principal;
- 10) "Body" shall mean any company, registered partnership, entity formed under foreign law resembling a company or resgistered partnership; or any public enterprise Or financial agency that carries out business

በውጭ ሀገር ያለን አካል በመወከል በክልሉ ውስጥ የንግድ ስራ የሚያካሂደውን ወኪል እና ፀንቶ በሚሰራበት በኢትዮጵያ ወይም በሌላ አገር ህግ የተመሰረተ ወይም እውቅና ያገኘ ቢሆንም ባይሆንም እንደድርጅት የሚንቀሳቀስን ይጨምራል።

11 “ዕቃ” ማለት የልውውጥ ዋጋ ያለው ጠቀሜታ የሚሰጥ ወይም ፍላጎት የሚያሟላ ማናቸውም ዕቃ ወይም ሽቀጥ ሲሆን እንስሳትንም ይጨምራል።

12 “ሽያጭ” ማለት ዕቃዎችን በጥሬ ገንዘብ ወይም በዓይነት መገበያየት እና የተወሰነ ክፍያ በመቀበል አገልግሎት መስጠት ሲሆን ታክስ ከፋይ ያለክፈያ የሚሰጣቸውን ዕቃዎች ወይም የሚያቀርባቸውን አገልግሎት ይጨምራል።

13 “ታክስ ከፋይ” ማለት የተርን አቨር ታክስን ሰብስቦ ለቢሮው ገቢ እንዲያደርግበት ግዴታ የተጣለበት ሰው ነው።

14 “የቢሮ ኃላፊ” ማለት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ ሆኖ እንደአግባብነቱ በየአስተዳደር እርከኑ የሚገኙ መምሪያዎች ፤ጽ/ቤቶች እና የታክስ ማዕከላትን ሃላፊዎችን ነው።

### 3. አዋጁ ተፈጻሚነት

በዚህ አዋጅ አንቀፅ 7 መሰረት ተደርጎ በሚወጡ ደንቦች ወይም መመሪያዎች ነፃ ካልተደረጉ በስተቀር በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ህገመንግስት አንቀፅ 97 መሰረት ለክልሉ መንግስት ተለይቶ በተሰጠ የግብር ስልጣን የሚካተቱ ለተጨማሪ እሴት ታክስ ያልተመዘገቡ

activities including body of persons corporate or unincorporated whether created or recognized under a law in force in Ethiopia or elsewhere, and any foreign body's business agent doing business in Ethiopia on behalf of the principal;

11) "Goods" means any type of goods or commodity that has exchange value, utility and brings about satisfaction, and includes animals;

12) "Sale" means exchange of goods in cash or in kind and rendering of services upon receipt of payment, and includes goods supplied or services rendered by the taxpayer free of charge;

13) "Taxpayer" means a person obliged to collect and transfer Turnover Tax to the Tax Bureau;

14) "Head of Bureau" means the head of Central Ethiopia Region Revenue Bureau and heads of departments, offices and tax centers at each administrative level as appropriate.

### 3. Scope

Unless exempted by regulations or directives issued in accordance with Article 7 of this Proclamation, according to Article 97 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, turnover tax shall be paid on the goods and services sold in the country by persons

ሰዎች በሀገር ውስጥ በሚሸጧቸው ዕቃዎች እና አገልግሎቶች ላይ በዚህ አዋጅ መሰረት ተርን ኦቨር ታክስ ይከፈላል።

#### ክፍል ሁለት

#### የታክስ መክፈያ ልክ ስለመወሰንና ከታክስ ነፃ

#### ስለማድረግ

#### 4. የተርን ኦቨር ታክስ ተመን

1. በማናቸውም በአገር ውስጥ በሚሸጡ ዕቃዎች ላይ 2 ፐርሰንት(ሁለት በመቶ)፤
2. በአገር ውስጥ በሚሰጡ አገልግሎቶች ላይ ፤
  - ሀ. የሥራ ተቋራጮች፣ የእህል ወፍጮ ቤቶች የትራክተሮች እና ኮምባይን ሀርቨስተሮች አገልግሎት 2 በመቶ (ሁለት ፐርሰንት)
  - ለ. ሌሎች 10 በመቶ (አሥር ፐርሰንት) ተርን ኦቨር ታክስ ይከፈላል።

#### 5. የተርን ኦቨር ታክስ ስሌት መሰረት

ታክሱ የሚሰጠው ዋጋ የዕቃው ወይም የአገልግሎቱ ጠቅላላ የሽያጭ ገቢ ነው።

#### 6. የተርን ኦቨር ታክስ ሰብስቦ ገቢ የማድረግ ኃላፊነት፡-

1. ዕቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን የሚሸጥ ማናቸውም ሰው በሽያጩ ላይ ሊከፍል የሚገባውን ታክስ ከገዥው ሰብስቦ ለቢሮው ገቢ የናድረግ ግዴታ አለበት። ስለሆነም ሻጩ ስለታክሱ የመጀመሪያ ተጠያቂ ይሆናል።
2. የመንግስት መ/ቤቶችና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ማህበራት ታክሱ የሚከፈልባቸው ዕቃዎችና አገልግሎቶች

who are not registered for value added tax, which are included in the tax authority specifically given to the region state.

#### SECTION TWO

#### The Rate of Tax and Exemption

#### 4. Rate of Turnover Tax

The Turnover Tax shall be:

- 1) 2% (two percent) on Goods sold locally;
- 2) for Services rendered locally;
  - a) 2% (two percent) on Contractors, grain mills, tractors and combine-harvesters;
  - b) 10% (ten percent) on others.

#### 5. Base of Computation of the Turnover Tax

Base of computation of the Turnover Tax shall be the gross receipts in respect of goods supplied or services rendered.

#### 6. Obligation to Collect and Transfer the Turnover Tax

- 1) A person who sells goods and services has the obligation to collect the Turnover Tax from the buyer and transfer same to the bureau. Hence, the seller is principally accountable for the payment of the tax.
- 2) Government offices and non-governmental organizations and associations are obliged to generate

ሽያጭ ሲያከናውኑ የተርን ኦቨር ታክስን ከገዢው በመሰብሰብ ገቢ የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ስለሆነም ሽያጩን ያከናውነው መ/ቤት ወይም ድርጅት ስለታክሱ የመጀመሪያ ተጠያቂ ይሆናል። የታክሱ አሰባሰብ በደንብ ይወሰናል።

## 7. ከታክስ ነፃ ስለመሆን

1. የሚከተሉት ከተርን ኦቨር ታክስ ነፃ ይሆናሉ።

(ሀ). ቢያንስ ለሁለት ዓመታት የገለገለ የመኖሪያ ቤት ሽያጭ እና የመኖሪያ ቤት ኪራይ፤

(ለ). የፋይናንስ አገልግሎቶች፤

(ሐ). ለሳንቲሞችና ሜዳላዎች ጥናት አገልግሎት ከሚውሉት በስተቀር የአገር እና የውጭ ገንዘቦችን እና የዋስትና ሰነዶችን ማሰራጨት፤

(መ). ሃይማኖት ድርጅቶች የሚሰጡ የእምነት ወይም ከእምልኮት ጋር የሚገናኙ አገልግሎቶች፤

(ሠ). የሕክምና አገልግሎት እና አግባብ ባለው የመንግስት መስሪያ ቤቶች በሚወጣ መመሪያ በሀኪም የሚታዘዝ መድሀኒቶች፣ በሌሎች እቃዎችና አገልግሎቶች ላይ የሚከፈለው ታክስ ቀሪ እንዲሆን ላፈቀድ ይችላል።

(ረ). በትምህርት ተቋማት የሚሰጡ የማስተማር አገልግሎቶችን እንዲሁም ለህፃናት ጥበቃ በመዋዕለ ህፃናት የሚሰጡ አገልግሎቶች፤

(ሰ). ለሰብአዊ እርዳታ የሚውሉ ዕቃዎችና አገልግሎቶች፤

(ሸ). የኤሌክትሪክ፣ የኬሮሲን እና የውሃ

income by collecting turnover tax from the sale of taxable goods and services. Therefore, the office or organization that made the sale shall be primarily responsible for the tax. The tax collection shall be determined by Regulation.

## 7. Exemption

1) The following shall be exempted from Turnover Tax:

(a) the sale or transfer of a dwelling used for a minimum of two years, or the lease of a dwelling;

(b) the rendering of financial services;

(c) the supply of national or foreign currency (except for that used for numismatic purposes) and of securities;

(d) the rendering by religious organizations of religious or other related services;

(e) the supply of prescription drugs specified in directives issued by the relevant government agency, and the rendering of medical services;

(f) the rendering of educational services provided by educational institutions, as well as child care services for children at pre-school institutions;

(g) the supply of goods and rendering of services in the form of humanitarian aid;

(h) the supply of electricity, kerosene, and water;

አቅርቦት;

(ቀ). የትራንስፖርት አቅርቦት;

(በ). ማናቸውንም የስራ እንቅስቃሴ ለማከናወን ለሚሰጥ ፈቃድ ለመንግስት የሚፈጸም ክፍያ;

(ተ). ከ 60 ፐርሰንት በላይ ሠራተኞች የአካል ጉዳተኛ በሆኑበት የአካል ጉዳተኞችን ቀጥሮ የሚሰራ ድርጅት የሚቀርባቸው ዕቃዎችና አገልግሎቶች፤

(ቸ). የመጻሕፍት አቅርቦት;

2. የታክስ ስርዓት ለማጣጣም ሲባል የፌዴራል መንግስት የተርን አቨር ታክስ ድንጋጌዎች በተሰጠው ስልጣን መሰረት የገንዘብ ሚኒስትር ከታክስ ነፃ የሚያደርጋቸው ዕቃዎችና አገልግሎቶች በክልሉ ተፈጻሚነታቸው እንደተጠበቀ ሆነው የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ በሚያወጠው መመሪያ በሌሎች ዕቃዎችና አገልግሎቶች የሚከፈለው ታክስ ቀሪ እንዲሆን ሊፈቅድ ይችላል፡

3. በዚህ አንቀፅ የተዘረዘሩት ከታክስ ነፃ የመሆን መብቶች አፈፃፀም ቢሮው በሚያወጠው መመሪያ ይወስናል፡፡

### ክፍል ሦስት

#### የታክስ አስተዳደር ሥርዓት

#### 8. ታክስን የማስተዳደር እና ሪፖርት የማቅረብ ኃላፊነት፡-

1. በዚህ አዋጅ መሰረት የተርን አቨር ታክስን ስሌት በትክክል የማከናወን፣ የታክስን ማስታወቂያ በተወሰነው የጊዜ ገደብ ውስጥ ለቢሮ የማቅረብና ታክስን በጊዜው የመክፈል ኃላፊነት የታክስ ከፋይ ነው፡፡

2. የተርን አቨር ታክስን የማስተዳደር ኃላፊነት የቢሮው ነው፡፡

(i) the provision of transport;

(j) permits and license fees;

(k) the supply of goods or services by a workshop employing disabled individuals if more than 60% of the employees are disabled; and

(l) the supply of books.

2) In order to harmonize the tax system, according to the power given by the turnover tax provisions of the federal government, the goods and services exempted from tax by the Minister of Finance may allow the tax paid on other goods and services to remain as per the directive issued by the regional finance Bureau.

3) The implementation of the tax exemption rights listed in this Article shall be determined by the directive issued by the Bureau.

### SECTION THREE

#### Administrative Procedures

#### 8. Responsibility for Administration and Reporting

1) The responsibility for the correct calculation and timely payment of Turnover Tax and presentation of a return to the Bureau by the prescribed deadline rests on the tax payer in accordance with this Proclamation.

2) The Turnover Tax is administered by the Bureau.

## 9. የሂሳብ መዝገብ ስለመያዝ

በክልሉ ገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 10/2016 ድንጋጌ መሰረት የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዴታ የተጣለባቸው ታክስ ከፋዮች ለተርን አቨር ታክስ አወሳሰን እንዲያገለግል በገቢ ግብር አዋጅ የታዘዘውን የሂሳብ መዝገብ መያዝ አለባቸው።

## 10. የተርን አቨር ታክስ ማስታወቂያ ስለማቅረብ እና ታክስን ስለማስከፈል

### 1. የተርን አቨር ታክስ ከፋዮች

ሀ. በቅይጥ ግብይት የተሰማራ ሆኖ በተጨማሪ እሴት ታክስ የመመዝገብ ግዴታ ያልተጣለበት የደረጃ (ሀ) ግብር ከፋይ የእያንዳንዱ የሂሳብ ጊዜ በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለቢሮው ወይም ቢሮው ለሚወክለው የፋይናንስ ተቋም ወይም በኤሌትሮኒክስ የመገናኛ ዘዴ የተርን አቨር ታክስ ማስታወቂያ በማቅረብ መክፈል የሚገባውን ታክስ ወዲያውኑ የመክፈል፤

ለ. ታክሱ በሚከፈልበት የንግድ ስራ የተሰማራ የደረጃ (ሐ) ግብር ከፋይ በየዓመቱ የገቢ ግብሩን ሲከፍል አንድ ላይ ለቢሮው ወይም ቢሮው ለሚወክለው የፋይናንስ ተቋም የተርን አቨር ታክሱን በቁርጥ ስርዓት መሰረት የሂሳብ ጊዜው በተጠናቀቀ በአንድ ወር ውስጥ መክፈል የሚገባውን መጠን ወዲያውኑ የመክፈል፤

ሐ) በቅይጥ አቅርቦት ሥራ የተሰማራ ማንኛውም ሰው ታክሱን የሚሰበስበው ታክሱ በሚከፈልባቸው አቅርቦቶች ዋጋ ላይ ብቻ በመሆኑ የገቢ ማስታወቂያውን ይህንኑ በሚገልጽ ሁኔታ ማቅረብ ይኖርበታል።

መ. የታክስ ከፋዩ የተርን አቨር ታክስ

## 9. Records

Tax payers subject to the books of accounting requirement of the Income Tax Proclamation No. 10/2024 shall keep the accounting records prescribed therein for use in detennining Turnover Tax.

## 10. Filing of Turnover Tax Return and Payment

### 1) Tax payers subject to Turnover Tax shall:

(a) A tax payer of level (A) who is engaged in mixed transactions and is not required to register for value-added tax shall immediately pay the tax due by submitting a turnover tax file to the bureau or the financial institution represented by the bureau or by electronic means of communication within one month of the end of each accounting period;

(b) When a tax payer engaged in taxable business of level (c) pays the income tax every year, to the bureau or the financial institution represented by the bureau, to pay the turnover tax immediately within one month of the end of the accounting period according to a fixed system;

(c) Any person engaged in the business of mixed supplies collects the tax only on the value of the taxable supplies, so he should file the income notification in such a manner.



ማስታወቂያ በሚያቀርብበት ወቅት በሂሳብ ጊዜው መክፈል ያለበትን ታክስ የመክፈል ግዴታ አለበት፤

ሠ. በቅይጥ አቅርቦት ሥራ የተሰማራ ማንኛውም ሰው የተርን አቨር ታክስ መሰብሰቢያ ደረሰኝ አጠቃቀም በተመሳሳይ የቅይጥ አቅርቦት ስራ ላይ ተሰማርተው በተጨማሪ እሴት ታክስ ለተመዘገቡ፡፡

## 2. ለዚህ አንቀጽ አፈፃፀም "የሂሳብ ጊዜ" ማለት

ሀ. በክልሉ ገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 10/2016 የደረጃ (ሀ) ግብር ከፋዮች ተብለው የሚታወቁ እና ለተጨማሪ ታክስ የመመዝገብ ግዴታ የሌላባቸው ታክስ ከፋዮች በየወሩ፤

ለ. ለመንግስት መ/ቤቶች፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ማህበራት በየወሩ፤

ሐ. በክልሉ ገቢ ግብር አዋጅ በተደነገገው መሰረት የሂሳብ መዝገብ ለሚይዙ የደረጃ (ለ) ግብር ከፋዮች በኢትዮጵያ የበጀት ዓመት ወይም በቢሮው ሲፈቀድ በአውሮፓ ዘመን አቆጣጠር ከዓመቱ የመጀመሪያ ቀን ጀምሮ የሚቆጠር የየሶስት ወር ጊዜ፤

መ. በገቢ ግብር አዋጅ በተደነገገው መሰረት የሂሳብ መዝገብ ለማይዙ የደረጃ (ሐ) ግብር ከፋዮች የበጀት ዓመቱ ነው፡፡

(d) The taxpayer is obliged to pay the tax due in the accounting period when he files the turnover tax;

(e) Use of turnover tax collection receipt by any person engaged in mixed supply business for VAT registered persons engaged in same mixed supply business.

## 2) For purposes of this Article "Accounting period" shall mean:

(a) for taxpayers classified as category 'A' tax-payers under the Income Tax proclamation No. 10/2024, but are not required to register for VAT, the calendar month;

(b) For public offices, non-governmental organizations and associations every month,

c) for category "B" taxpayers who are required to keep records under the Income Tax Proclamation each three month period commencing from the first day of the Ethiopian fiscal year or when approved by the bureau, the first day of the Gregorian calendar year;

(d) for Category "C" taxpayers, who are not required to keep records under Income Tax Proclamation, the fiscal year.

## 11. የተርን አቨር ታክስ አወሳሰን፡-

### 1. ቢሮው የታክስ ከፋዩን ሂሳብ ከመረመረ

## 11. Assessment of the Tax

### 1) If, after review by the Bureau, it appears

- በኋላ ታክስ ከፋዩ ሊከፍል የሚገባውን ታክስ አሳንሶ ያስታወቀ መሆኑን የደረሰበት እንደሆነ ተጨማሪ የታክስ ውሳኔ ይሰጣል።
2. የታክስ ከፋዩ የሂሳብ መዛግብትን ደጋፍ ሰነዶች በማናቸውም ምክንያት በቢሮው ዘንድ ተቀባይነት ካላገኙ ወይም በቢሮው እንዲቀርቡ ተጠይቆ ካልቀረቡ ወይም የሂሳብ መዛግብትና ደጋፍ ሰነዶች ከሌላ ቢሮው ታክስን ባለው መረጃ ወይም የዕቃውን ወይም የአገልግሎቱን የአገር ውስጥ ገበያ ዋጋ፣ ዋጋው የማይታወቅ ከሆነ የተመሳሳዩን የገበያ ዋጋ መሰረት በማድረግ ይወሰናል።
3. በገቢ ግብር አዋጅ በተደነገገው መሰረት የሂሳብ መዝገብ የማይዙ የደረጃ “ሐ” ግብር ከፋዮች የተርን አቨር ታክስ በቁርጥ ይወሰናል። በቁርጥ የሚወሰን የተርን አቨር ታክስ ስለት መሰረት ለገቢ ግብር መሰረት የሆነው ጠቅላላ ገቢ ነው።
4. ቢሮው የሰጠው የታክስ ውሳኔ በማስታወቂያ ተዘጋጅቶ ለታክስ ከፋዩ ይላካል። የውሳኔ ማስታወቂያ የመላኩ አፈፃፀም በገቢ ግብር አዋጅ ድንጋጌዎች መሰረት ይፈፀማል።
5. ቢሮው በንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት ተጨማሪ የታክስ ውሳኔ የሰጠ እና የታክስ ውሳኔ ማስታወቂያ የደረሰው ሰው ማስታወቂያ በደረሰው በ 30 ቀን

- that a person has understated his tax obligation, it shall issue an additional assessment.
- 2) If, for any reason, the books of account are unacceptable to the Bureau, or if the taxpayer fails to submit same when requested by the Bureau, or if no books of account and supporting documents are maintained, the bureau shall assess the tax on the basis of information available to it or on the basis of market price of such good or service in the local market or if the market price is unknown, on the basis of the market price of an equivalent good or service.
- 3) A presumptive turnover tax shall be payable by Category 'C' taxpayers who are not required to keep records. The base for the presumptive turnover tax shall be the total turnover used as base for the income tax.
- 4) The assessment made by the Bureau shall be prepared in an assessment notification and be delivered to the tax payer. Delivery of the assessment notification shall be made in accordance with provisions of the Income Tax Proclamation.
- 5) If the Bureau makes an additional assessment under Sub-Article (1), and within 30 days of the notice and demand the person assessed does not pay the

ውስጥ እንዲከፍል የተጠየቀውን ተጨማሪ ታክስ ያልከፈለ ወይም በውሳኔው ላይ ቅሬታ ካለው በአንቀፅ 21 መሰረት ይግባኝ ያላቀረበ እንደሆነ ጥፋተኛ ነው።

6. በዚህ አዋጅ አንቀፅ 8 መሰረት ታክስ ከፋዩ ታክስን በ 5 ዓመት ጊዜ ውስጥ ቢሮው የታክስን ልክ ወስኖ ቀሪ ሂሳብ መኖሩን ካላስታወቀ የተከፈለው ታክስ በቂና የመጨረሻ ይሆናል። ሆኖም ታክስ ከፋዩ ገቢውን ያላስታወቀ ወይም የተጭበረበረ የገቢ ማስታወቂያ ያቀረበ እንደሆነ ቢሮው በማናቸውም ሌላ ህግ የተደነገገው ይርጋ ሳያግደው ታክስን በማናቸውም ጊዜ መወሰን ይችላል።

#### ክፍል አራት

#### የታክስ አሰባሰብ አፈፃፀም

#### 12. የገቢዎች ቢሮ ስልጣን

በዚህ አዋጅ በሌሎች አንቀጾች ከተጠቀሱት በተጨማሪ ቢሮው የሚከተለው ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል።

1. ይህን አዋጅ በሥራ ላይ የማዋል እና የማስፈፀም ኃላፊነት የቢሮው ይሆናል።
2. በማናቸውም ሌላ ህግ ውስጥ ተቃራኒ የሆኑ ድንጋጌዎች ቢኖሩም፣ ቢሮው በማንኛቸውም ጊዜ በታክስ ከፋዩ የቀረቡ ማናቸውንም መግለጫዎች፣ ሰነዶችና የሂሳብ መዝገቦች ለማረጋገጥ፣

ሀ. ህጋዊ ሥልጣን የተሰጣቸውን ተቆጣጣሪዎች ወደ ታክስ ከፋዩ የንግድ ወይም የሙያ ሥራ ቦታ በመላክ የሂሳብ መግለጫዎችን፣ ሰነዶችን

additional assessment or appeal the assessment as provided under Article 21, the person is in default.

- 6) If the Bureau fails to assess the tax and notify the taxpayer of the amount still due within five years from the date of declaration and payment of the tax by the taxpayer in accordance with Article 8 of this Proclamation, the tax so paid shall be final and conclusive. In case where the taxpayer has not declared his income or has submitted a fraudulent declaration, no time limit provided in any other law shall bar. The assessment of the tax by the Bureau.

### SECTION FOUR

#### Collection Enforcement

#### 12. Powers and Duties of the Revenue Bureau

In addition to the powers vested in it in other provisions of this Proclamation, the bureau shall have the following powers and duties:

- 1) The implementation and enforcement of this Proclamation shall be the duty of the bureau.
- 2) Notwithstanding any provisions to the contrary in any other law, the bureau shall be empowered to investigate any statements, records and books of account submitted by any taxpayer at any time by:

(a) sending duly accredited inspectors

እና የሂሳብ መዝገቦችን ወይም ገቢና ወጪን የሚያሳዩ ሰነዶችን ለንግድ የተከማቹ ዕቃዎችን ወይም ሌሎች ዕቃዎችን ለማመሳከርና ለመመርመር፤

ለ. ታክስ ከፋዩን ወይም የሂሳብ መዝገቦችን እና ሰነዶችን ወይም መረጃን ለማግኘት የሚችለውን ወይም እነዚህን የመጠበቅ ኃላፊነት የተሰጠውን ማንኛውንም የታክስ ከፋዩን ተቀጣሪ በአመቺ ቢሮው የሥራ ሰዓቶች እና ጽ/ቤት ተገኝቶ ለሚቀርቡለት ለጉዳዩ አግባብ ያላቸው ጥያቄዎች መልስ እንዲሰጥና የተባሉትንም ሰነዶች እንዲያቀርብ ለማድረግ፤

ሐ. ማዘጋጃ ቤት፣ ፋይናንስ ተቋም ወይም ማንኛውንም የፈደራል ወይም የክልል መንግስት መሥርያ ቤት ጨምሮ ማንኛውም ሰው ስለታክስ ከፋዩ የሚያውቀውን መረጃ ወይም የሥራ እንቅስቃሴ ዝርዝር እንዲገልፅ ለማድረግ ይችላል።

### 13. ታክስ ለመሰብሰብ ሀብት ስለመያዝ

1. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ማናቸውም በዚህ አዋጅ የተጣለው ታክስ የሚፈለግበት ሰው በአንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ 5 ወይም በአንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 2 በተደነገገው መሰረት ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ እንደሆነ ቢሮው የዚህን ታክስ ከፋይ ሀብት በመያዝ ለሚፈለግበት ታክስ እና ንብረቱን ለመያዝ የተደረገውን ተጨማሪ ወጪ ለመሸፈን እንዲውል ለማድረግ ህጋዊ ሥልጣን ይኖረዋል።

2. ለዚህ ክፍል አፈፃፀም “መያዝ”

to check the statements, records and books of account, or any vouchers, stocks or other material items at the person's place of business or practice;

(b) requiring the person or any employee who has access to or custody of any information, records or books of account to produce the same and to attend during normal office hours at any reasonably convenient tax office and answer any questions relating thereto;

(c) Requiring any person including a municipality, body, financial institution, department or agency of Federal or Regional Government to disclose particulars of any information or transactions relating to a certain taxpayer.

### 13. Seizure of Property to Collect Tax

1) Subject to Sub-Article (4) of this Article, if any person liable to pay any tax imposed by this Proclamation is in default under Sub-Article (5) of Article 11 or Sub..Article (2) of Article 21, it shall be lawful for the Bureau to collect such tax (and such further amount as shall be sufficient to cover the expences of the seizure by seizing any property of the tax payer.

2) For purposes of this Section, the term

በማናቸውም መንገድ መያዝን፤ እንዲሁም የተርን አቨር ታክስ የሚፈለግበት ሰው የሆነ ገንዘብ ወይም ንብረት በእጅ ከሚገኝ ሰው ታክስ መሰብሰብን ይጨምራል። በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 እና 6 በተነገረው መሰረት ካልሆነ በስተቀር መያዝ የሚቻለው የመያዝ ትዕዛዝ በተሰጠበት ጊዜ በይዘታ ሥር የሚገኝ ንብረት እና የመያዝ ተግባር በሚከናወንበት ጊዜ ፀንቶ ያለ ግዴታን በተመለከተ ብቻ ነው። ቢሮው የታክስ ከፋዩን ሀብት በሚይዝበት ጊዜ የፖሊስ ሠራዊት አባል እንዲገኝ ሊጠይቅ ይችላል። ቢሮው ከዚህ በላይ በተመለከተው መሰረት ሀብቱን ከያዘበት ቀን አንስቶ ከሚቆጠር ከ 10 (አሥር) ቀናት ጊዜ በኋላ በሐራጅ ወይም በቢሮው በተፈቀደ በማናቸውም ሌላ ዘዴ የያዘውን ንብረት መሸጥ ይችላል። ሆኖም ንብረቱ የሚበላሽ ከሆነ የንብረቱን ባህርይ ከግምት ውስጥ በማስገባት ተገቢ መስሎ በሚታየው ጊዜ ሊሸጠው ይችላል።

3. ማናቸውም የተያዘ ንብረት ለመያዝ ምክንያት የሆነውን የታክስ ዕዳ ለመሸፈን በቂ ሳይሆን የቀረ እንደሆነ ቢሮው ከታክስ ከፋዩ ላይ የሚፈለገው የታክስ ዕዳ እና ከዚህ ጋር የተያያዙ ልዩ ልዩ ወጪዎች ተከፍለው እስከሚጠናቀቁ ድረስ የታክስ ዕዳው የሚፈለግበትን ሰው ሌሎች ሀብቶች

"seizure" includes seizure by any means, as well as collection from a person who owes money or property to the person liable for Turnover Tax. Except as provided in Sub-Article (3) and (6), a seizure shall extend only to property possessed by and obligations owed to the taxpayer existing at the time the seizure is made. The Bureau may request the attendance of a police officer during the seizure. Where the bureau seizes any property as provided herein the above, it shall have the right to sell the seized goods at public auction or in any other manner approved by the bureau not less than 10 days after the seizure. Except that when the goods seized are perishable, the Bureau can sell the goods after any reasonable period having regard to the nature of the goods.

3) Whenever any property on which seizure had been made is not sufficient to satisfy the claim for which seizure is made, the bureau may, there after and as may be necessary, proceed to seize other property liable to seizure of the person against whom the claim exists until the amount due from such person, together with all expenses, is fully paid.

**መያዝ ይችላል።**

4. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ 1 በተደነገገው መሰረት ባልተከፈለ የታክስ ዕዳ ምክንያት ንብረት መያዝ የሚቻለው ቢሮው ሃብቱን የመያዝ ሃሳብ እንዳለው አስቀድሞ ለታክስ ከፋይ በፅሁፍ ካስታወቀው በኋላ ይሆናል። በዚህ አይነት የሚሰጠው ማስታወቂያ ሃብቱ ከመያዙ ከ 30 ቀን በፍትላ ለታክስ ከፋይ ሊደርሰው ይገባል።
5. ቢሮው የታክስ አሰባሰብ የሚያደናቅፍ ሁኔታ መኖሩን የተረዳ እንደሆነና በንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተ የ 30 ቀን የጊዜ ገደብ እና በንዑስ አንቀጽ 4 የተመለከተው የ 30 ቀን ጊዜ ገደብ ሳይጠበቅ ታክስ ወዲያውኑ እንዲከፈል ለማድረግ ጥያቄ ካቀረበ እንዲሁም ታክስ ከፋይ ለመክፈል ፈቃደኛ ካልሆነ ንብረትን በመያዝ ታክስ የመሰብሰቡ አፈፃፀም ህጋዊ ይሆናል።
6. ማናቸውም ንብረት የተያዘ ወይም እንዲያዝ የታሰበ ከሆነ ስለዝሁ ንብረት ማስረጃ የሚሆን ወይም መግለጫ የያዘ ሰነድ ወይም መዝገብ በእጁ የሚገኝ ወይም በቁጥጥሩ ሥር ያለ ማናቸውም ሰው በቢሮው ጥያቄ ሲቀርብለት ሰነዱን ወይም መዝገቡን ለማስረጃነት ማቅረብ አለበት።
7. በፍርድ ቤት ትፅዣዝ የተከበረ ወይም በአፈፃፀም ላይ ያለ ወይም በዋስትና

- 4) Seizure under Sub-Article (1) on property of any person in default with respect to any unpaid tax may be made only after the bureau has notified such person in writing of the intention to make such seizure. The notice shall be delivered not less than thirty 30 (thirty) days before the day of the seizure.
- 5) If the bureau makes a finding that the collection of the tax is in jeopardy and demanded for immediate payment of such tax (without regard to the 30 days period) provided in Sub-Article (1) and (4) upon failure or refusal of the taxpayer to pay such tax, collection of the tax by seizure of property before such period shall be lawful.
- 6) If a seizure has been made or is about to be made on any property, any person having custody or control of any books or records containing evidence or statements relating to the property subject to seizure shall, on demand, exhibit such books or records to the bureau .
- 7) Any person in possession of (or obligated with respect to) property subject to seizure

- የተያዘ ካልሆነ በስተቀር ማናቸውም በታክስ ምክንያት የተያዘ ንብረት በእጁ የሚገኝ ወይም ለታክስ ከፋዩ ማናቸውም ግዴታ ያለበት ሰው ቢሮው ሲጠይቀው የያዘውን ሃብት ለቢሮ የማስረከብ ወይም ያለበትን ግዴታ የመፈጸም ኃላፊነት አለበት።
8. ማናቸውም ሰው ቢሮው ሲጠይቀው አንድን የተያዘ ንብረት ለማስረከብ ፍቃደኛ ሳይሆን የቀረ እንደሆነ በተያዘው ንብረት መጠን በግል ተጠያቂ ይሆናል። ሆኖም ተጠያቂነቱ ለንብረቱ መያዝ ምክንያት ከሆነው የታክስ ዕዳ መጠን /በታክስ ዕዳ ላይ የሚታሰበውን ወጪ እና ወለድ ጨምሮ/ ሊያልፍ አይችልም።
9. ንዑስ አንቀጽ 8 ከተመለከተው የግል ተጠያቂነት በተጨማሪ ንብረቱን የያዘው ሰው ንብረቱን ለማስረከብ ፍቃደኛ ያልሆነው ያለበቁ ምክንያት ከሆነ በንዑስ አንቀጽ 8 መሰረት የሚፈለገውን የገንዘብ መጠን 50 ፐርሰንት /ሃምሳ በመቶ/ በተጨማሪ እንዲከፍል ይደረጋል።
10. በዚህ አንቀጽ መሰረት በይዞታው ሥር ያለውን ንብረት ያስረከበ ወይም በታክስ ከፋዩ የሚፈለግበትን ገንዘብ ከቢሮው በተጠየቀው መሰረት ገቢ ያደረገ ማናቸውም ሰው ካስረከበው ንብረት ወይም ገቢ ካደረገው ገንዘብ ጋር በተያያዘ የታክስ ግዴታውን ባልተወጣው

shall, on demand, surrender such property to the Bureau (or discharge such obligation), except such part of the property is, at the time of such demand, subject to a prior secured claim of creditors and subject to an attachment or execution under any judicial process.

- 8) Any person who fails or refuses to surrender any property subject to seizure, when demanded by the Bureau, shall be personally liable to the government in a sum equal to the value of the property not so surrendered, but not exceeding the amount of tax for the collection of which seizure has been sought (together with costs and interest on such sum).
- 9) In addition to the personal liability imposed by Sub-Article (8), if the failure or refusal to surrender is without reasonable cause, such person shall be liable for an additional charge equal to fifty per cent (50%) of the amount recoverable under Sub-Article (8),
- 10) Any person in possession of the property of a taxpayer in default and who surrenders such property or pays the tax in accordance with this Article to which the owner is liable, shall be discharged from any obligation or liability to the delinquent or to any other person arising from such surrender or payment.

ታክስ ከፋይ ወይም ማናቸውም ሌላ ሰው ከሚፈልግበት ዕዳ ወይም ካለበት ግዴታ ነፃ ይሆናል።

**14. በሀብት ላይ የሚቀርብ የቀደምነት መብት ጥያቄ፤**

1. ዋስትና የተሰጣቸው የሌሎች አበዳሪዎች የቅድሚያ መብት እንደተጠበቀ ሆኖ፤ በዚህ አዋጅ መሰረት ታክስ ተከፋይ ከሚሆንበት ቀን አንስቶ ተከፍል እስከ አለቀበት ጊዜ ድረስ ታክስ የመክፈል ግዴታ ባለበት ሰው ሃብት ላይ ቢሮው የቀደምነት መብት ይኖረዋል።
2. ማናቸውም ሰው ታክስ የመክፈል ግዴታውን ባለመወጣት ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ እንደሆነ ቢሮው በጥፋት ምክንያት ያልተከፈለው ታክስ እና ታክስን ለማስከፈል የሚደረገውን እንቅስቃሴ የሚያስከትለውን ወጪ ማስከፈል እንዲቻል የታክስ ዕዳ የሚፈለግበትን ሰው ሀብት በዋስትና ተይዞ እንዲቆይ ንብረቱን ለመዘገበው አካል የፅሐፍ ትዕዛዝ የሚሰጥ መሆኑን የሚገልጽ ማስጠንቀቂያ ለተመዘገበው ሰው ይሰጣል።
3. በንዑስ አንቀጽ 2 የተገለፀው ማስጠንቀቂያ የደረሰው ታክስ ከፋይ ማስጠንቀቂያው በደረሰው በ 30 ቀን ውስጥ ታክስን ያልከፈለ እንደሆነ ቢሮው ለንብረት መዘጋገሙ ቢሮ የተመዘገበው ሰው ሀብት ባልተከፈለው የታክስ ዕዳ መጠን በዋስትና ተይዞ እንዲቆይ ትዕዛዝ ይሰጣል።
4. በንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት ቢሮው ታክስ የሚፈለግበት ሰው ሃብት በዋስትና ተይዞ

**14. Preferential Claim to Assets**

- 1) Subject to the prior secured claims of creditors, the Bureau has a preferential claim upon the assets of the person liable to pay the tax until the tax is paid from the date on which tax becomes due and payable under this Proclamation.
- 2) Where a person is in default of paying tax, the Bureau may, by notice in writing, inform that person of the Bureau's intention to apply to the Registering Bureau to register a security interest in any asset which is owned by that person, to cover any unpaid tax together with any expense incurred in recovery proceedings.
- 3) If the person on whom a notice has been served under Sub Article (2) fails to pay the amount specified in the notice within 30 days after the date of service, the Bureau may, by notice in writing, direct the Registering Bureau that the asset, to the extent of the defaulter's interest therein, shall be the subject of security for the total amount of unpaid tax.
- 4) Where the Bureau has served a notice



እንዲቆይ ትዕዛዝ የሰጠ ሲሆን፤ መዝጋቢው ቢሮ ማናቸውንም ክፍያ ሳይጠይቅ ንብረቱ በዋስትና እንዲያዝ የደረሰውን ትዕዛዝ እንደማናቸውም በሀብቱ ላይ እንዳለ የመያዝ ሰነድ ይመዘግባል። ቀደም ሲል የተሰጠ የመያዝ መብት እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ዋስትናው ምዝገባ የሚፈለገውን ታክስ ለማስከፈል በማናቸውም መልኩ በህግ እንደተሰጠ መያዣ ወይም እንደማናቸውም ሌላ ዕዳ ወይም ክፍያ ሆኖ ይቆጠራል።

#### 15. ታክስ ከፋዩ ስላለው ጥበቃ

በዚህ ክፍል 4 መሰረት የተያዘ ማናቸውም ንብረት የሚያዘው፤ የሚጠበቀው፤ እና የሚመዘገበው የመንግስት አካል በዚህ ክፍል መሰረት የተያዘውን ንብረት ማናቸውንም ሌላ ምክንያት መሰረት በማድረግ እንዲሰጠው ወይም እንዲተላለፍለት መጠየቅ አይችልም። የተያዘ ንብረት የተሸጠ እንደሆነ ከሽያጭ ከተገኘው ገንዘብ ውስጥ ታክስ ከፋዩ ከሚፈለግበት ዕዳ በላይ የሆነው ገንዘብ ለንብረት ባለቤት ወዲያውኑ ይመለሳል።

#### 16. የተረካቢ ግዴታ

1. በዚህ አንቀጽ ውስጥ “ተረካቢ” ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ የታክስ ከፋዩን ሀብት በተመለከተ፤ ሀ/ የኩባንያ የንብረት አጣሪ ሆኖ የተሰየመ፤ ለ/ከፍርድ ቤት ውጪ ወይም በፍርድ ቤት የተሾመ ተረካቢ፤

on the Registering Bureau under Sub-Article (3), the Registering Bureau shall, without fee, register the notice of security as if the notice were an instrument of mortgage over or charge on, as the case may be, such asset, and such registration shall, subject to any prior mortgage or charge, operate while it subsists in all respects as a legal mortgage over or charge on the asset to secure the amount due.

#### 15. Taxpayer's Safeguards

Any property seized under this Section 4 shall be seized, held, and accounted for only by Government body. No other agency of the government may require the property seized to be transferred or given over to it for any cause whatsoever. If any property seized is sold, any portion of the proceeds in excess of the person's liabilities shall be returned promptly to the owner.

#### 16. Duties of Receivers

- 1) In this Article "receiver" means a person who, with respect to an asset in Ethiopia of a registered person, is:
  - (a) a liquidator of a company;
  - (b) a receiver appointed out of court or by a court;

ሐ/ በኢሣራ ውስጥ የሚገኝ ድርጅት ባለአደራ፤

መ/የሞተን ሰው ንብረት የሚያስተዳድር፤ ወይም

ረ/ በህግ ችሎታ የሌለው ሰው ንግድ ሥራ የሚያካሂድ፤ ማናቸውም ሰው ነው።

2. በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ንብረት ተረካቢ ሆኖ የተሾመ ወይም ንብረት በይዘታው ሥር የተደረገ ተረካቢ ከተሾመበት ወይም ንብረቱ በይዘታው ሥር ከተደረገበት ከሁለቱ ከቀደመው ቀን ጀምሮ በ 14 ቀን ጊዜ ውስጥ የተሾመ ወይም ንብረት በይዘታው ሥር ያለ መሆኑን ለቢሮ ማስታወቅ አለበት።

3. ቢሮው ንብረቱ በተረካቢው ይዘታ ሥር ያለ ሰው የሚፈለግበትን የታክስ ዕዳ ለመሸፈን የሚያስፈልገውን የገንዘብ መጠን ለተረካቢው በጽሑፍ ያስታውቃል።

4. ተረካቢ፡-

ሀ. በንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት በቢሮው የተገለፀውን የገንዘብ መጠን ወይም ከማስታወቂያው በኋላ በስምምነት የተደረሰበትን ሌላ የገንዘብ መጠን ከንብረቱ ሽያጭ ላይ ቀንሶ ለብቻው ያስቀምጣል።

ለ. ተቀንሶ ለብቻው በተቀመጠው የገንዘብ መጠን ልክ የተረከበው ንብረት ባለቤት ከሆነው ሰው ለሚፈለገው የታክስ ዕዳ ተጠያቂ ይሆናል።

(c) a trustee for an unrehabilitated insolvent;

(d) an executor of a deceased's estate; or

(e) Any other person conducting a business on behalf of a person legally incapacitated.

2) A receiver shall notify, in writing, his appointment or his possession to the Bureau within 14 days after having been appointed to the position or taken possession of an asset in Ethiopia, whichever first occurs.

3) The Bureau may, notify a receiver in writing of the amount which appears to be sufficient to provide for tax which is or will become payable by the person whose assets are in the possession of the receiver.

4) A receiver:

(a) shall set aside, out of the proceeds of sale of an asset, the amount specified by the bureau under Sub-Article (3), or such a lesser amount as is subsequently agreed on by the bureau;

(b) is liable to the extent of the amount set aside for the tax of the person who owned the asset; and

ሐ. በዚህ አንቀጽ የተመለከተው ቢኖርም ከታክስ ቀደምትነት ያለው ማናቸውም ዕዳ ሊከፍል ይችላል።

5. ተረካቢው በንዑስ አንቀጽ 3 የተጠቀሰውን ታክስ በተመለከተ በንዑስ አንቀጽ 4 መሰረት ተቀንሶ ለብቻው እንዲቀመጥ የተደረገውን የገንዘብ መጠን በዚህ አንቀጽ ለተጠቀሰው ታክስ ካለዋለ ተቀንሶ ለብቻው በተቀመጠው ገንዘብ ልክ በግል ተጠያቂ ይሆናል።

### 17. ለውጦችን ስለማስታወቅ ማናቸውም ታክስ ከፋይ

1. ስሙ፣ አድራሻው፣ ንግድ ሥራው ቦታ፣ አደራጃጀቱ፣ ወይም ታክስ የሚከፈልበትን ዋነኛው የንግድ ሥራ እንቅስቃሴ ወይም የሚያከናውናቸውን ተግባራት ዓይነት፣
2. ታክስ የሚከፈልበትን የንግድ ሥራ እንቅስቃሴ የሚከናወንበትን አድራሻ ወይም ስም የቀየረ እንደሆነ ይህንኑ ለቢሮው በ 21 ቀናት ውስጥ ማስታወቅ አለበት።

#### ክፍል አምስት

የታክስ ቅሬታና ይግባኝ የሚቀርብበት ሥነ-ስርዓት

### 18. የታክስ ውሳኔ ቅሬታ አጣሪ የስራ ክፍል

የታክስ ውሳኔ ቅሬታ አጣሪ ባለሙያዎች በቢሮው እና እንደ አግባብነቱ በተዋረድ በሚገኙ በዞኖች፣ ልዩ ወረዳዎች፣ ከተማ አስተዳደሮች እና በወረዳ በሚገኙ የገቢ

(c) May notwithstanding any provision of this Article pay any debt that has priority over the tax referred to in this Article.

5) A receiver is personally liable to the extent of any amount required to be set aside under Sub-Article (4) for the tax referred to in Sub-Article (3) if, the receiver fails to comply with the requirements of this Article.

### 17. Notification of Changes

A registered taxpayer shall notify the Authority, in writing, of

- 1) any change in the name, address, place of business, constitution, or nature of the principal taxable activity or activities of the person; and
- 2) any change of address from which, or name in which, a taxable activity is carried on by the registered person, within 21 days following such change.

## SECTION FIVE

### Tax complaint and appeal procedure

### 18. Tax Decision Complaint Investigation Unit

Tax Decision Complaint Investigation experts shall be appointed by the Bureau and lower revenue structure at zonals, special woredas, urban administrations, and woredas as appropriate.

መዋቅር ይመደባሉ፡፡

**19. የታክስ ውሳኔ ቅሬታ አጣሪ የስራ ክፍል ስለሚኖረው ሥልጣንና ተግባር፡-**

1. ተጠሪነቱ ለቢሮ ሆኖ ፣

ሀ. በታክስ ከፋዮች መቀጫ እንዲነሳ ፣ ወለድ ቀሪ እንዲደረግ ወይም የታክስ ግዴታ እንዲሻሻል የሚቀርቡ ማመልከቻዎችን ለመመርመርና ውሳኔ ለመስጠት ፣

ለ. ከቀረቡት አቤቱታዎች ጋር ግንኙነት ያላቸውን ማናቸውንም የጽሑፍ ማስረጃዎች ወይም ሰነዶች መሰብሰብ ፣

ሐ. በምርምራ ላይ የሚገኘውን ጉዳይ በሚመለከት ረገድ ቀርቦ የሚጠየቀውን ጥያቄ እንዲመልስ ከታክስ አወሳሰን ጋር በቀጥታ ወይም ቀጥታ ባልሆነ መንገድ ግንኙነት ያለውን ማንኛውንም ሰው የመጥራት ፣

መ. ቢሮው የሰጠው የታክስ ውሳኔ ትክክለኛ፣ የተሟላ እና ይህንን አዋጅ ጠብቆ የተሰጠ መሆኑን የማረጋገጥ ስልጣን ይኖረዋል።

2. የታክስ ውሳኔ ቅሬታ አጣሪ የስራ ክፍል ከታክስ ከፋዮች የሚቀርበውን አቤቱታ ሊያይ የሚችለው ታክስ ከፋዩ የታክስ ውሳኔ ማስታወቂያ በደረሰው በ 21 ቀናት ውስጥ አቤቱታውን ካቀረበ ነው።

3. ቢሮ ኃላፊ የስራ ክፍሉን የውሳኔ ሀሳብ ሊያጸድቀው ወይም በውሳኔ ሀሳቡ ካልተስማማ ምክንያቱን በመግለጽ

**19. Powers and Duties of the Tax Decision Complaint Investigation Unit**

1) shall be accountable to the head of the Bureau and shall have the following duties: "

(a) to examine and decide on all applications submitted by tax payers for compromise of penalty, interest and on the tax assessed;

(b) to gather any written evidence or information relevant to the matter submitted to it;

(c) to summon any person who directly or indirectly has dealt with the assessment, to appear before it to answer questions about the case under investigation; and

d) To review the accuracy, completeness, and compliance with this Proclamation. of the tax assesment made by the Bureau.

2) The Tax decision Complaint Investigation Unit can consider the petition from taxpayers if the taxpayer submits the petition within 21 days of receiving the tax decision notice.

3) The Head of the bureau may approve the recommendations or remand of the case, with his observations, to the work unit for further review.

ጉዳዩ እንደገና እንዲያይ ለክፍሉ ሊመልሰው ይችላል።

## 20. መቀጫን ስለማንሳት

1. ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ መሰረት በታክስ ከፋዩ ላይ የተጣለ አስተዳደራዊ መቀጫ በሙሉ ወይም በከፊል እንዲነሳ ለማድረግ ይችላል።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት የሚነሳው መቀጫ በአዋጁ አንቀጽ (24) የሚታሰብ ወለድ አይጨምረም።

## 21. ይግባኝ

1. በቢሮው የተላለፈውን የተጨማሪ ታክስ ውሳኔ የሚቃወም ማናቸውም ታክስ ከፋይ የታክስ ውሳኔ ማስታወቂያ ከደረሰው ወይም በታክስ ውሳኔ ቅሬታ አጣሪ የሥራ ክፍል ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በ 30 /ሰላሳ/ ቀናት ውስጥ በቢሮው የተወሰነውን ተጨማሪ ታክስ 50 በመቶ/ሃምሳ በመቶ/ በቢሮው ዘንድ በማስያዝ ለግብር ይግባኝ ኮሚሽን ይግባኝ የማቅረብ መብት አለው።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ይግባኝ አቤቱታ ቀርቦ የግብር ይግባኝ ኮሚሽን ታክስ ከፋዩ በተጨማሪ የተወሰነበትን ታክስ በሙሉ ወይም በክፍል የመክፈል ግዴታ እንዳለበት ውሳኔ ከሰጠበት ቀን አንስቶ በ30/ሰላሳ/ ቀን ጊዜ ውስጥ ታክስ ከፋዩ የሚፈለግበትን ተጨማሪ ታክስ ካልከፈለ ወይም ይግባኝ ካልጠየቀ ጥፋተኛ ነው።
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 በተመለከተ ጊዜ ውስጥ ይግባኝ ካልቀረበ

## 20. Waiver of Penalty

1. The Bureau may waive administrative penalties, wholly or partly, in accordance the directives to be issued by bureau.
2. The penalty levied under sub-Article (1) of this Article shall not be subject to the interest contemplated by Article (24) of the Proclamation.

## 21. Appeal

- 1) Any person who objects to an additional assessment made by the Bureau has the right to appeal, within 30 days from the receipt of assessment notification, or from the date of decision of the Tax decision Complaint Investigation work Unit, to the Tax Appeal Commission by depositing in cash with the bureau 50% (fifty percent) of the additional tax assessed.
- 2) If a person appeals in accordance with Sub-Article (1) and the Tax Appeal Commission determines that the person is liable for the additional assessment, he shall be in default unless he pays the additional assessment determined by the Tax Appeal Commission within thirty (30) days of the rendition of such a decision.
- 3) If no appeal is made within the period prescribed in Sub-Article (1) of this Article, the Additional assessment of the tax made by the bureau shall be

በቢሮው የተወሰነው ተጨማሪ ታክስ ትክክለኛና የመጨረሻ ሆኖ ወዲያውኑ ተከፋይ ይሆናል።

4. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በክልሉ ገቢ ግብር አዋጅ ስለይግባኝ የተደነገጉ አንቀጾች እንደአግባብነታቸው በዚህ አዋጅ መሰረት የተወሰኑ ታክሶችን በሚመለከት ለሚቀርቡ ይግባኞች ተፈፀሟል ይሆናል።

## 22. የማስረዳት ኃላፊነት

የተወሰነው ግብር በዝቷል ወይም ቢሮው የሰጠው ውሳኔ ትክክል አይደለም በሚል በሚቀርብ ክርክር የማስረዳቱ ኃላፊነት የተወሰነውን ታክስ ወይም የቢሮውን ውሳኔ የሚቃወም ሰው ይሆናል።

### ክፍል ስድስት

#### አስተዳደራዊ ቅጣቶች

## 23. የታክስ ማስታወቂያን በጊዜ ባለማቅረብ ስለሚፈፀም ቅጣት

1. በዚህ አዋጅ በሌላ አኳኋን እንዲፈጸም ከተወሰነው በስተቀር፣ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ የታክስ ማስታወቂያ ግዴታውን ያልተወጣ ታክስ ከፋይ ለዘገየበት ለእያንዳንዱ ወር ወይም የወሩ ክፍል ለሆነው ጊዜ፣ ያልተከፈለውን ታክስ 5 በመቶ /አምስት በመቶ/ 25 በመቶ/ሃያ አምስት ፐርሰንት/ እስኪሞላ ድረስ መቀጫ ይከፍላል።
2. የታክስ ማስታወቂያ መቅረብ ባለበት ወር ወይም የወሩ ክፍል በሆነው ጊዜ የታክስ

deemed to be correct and final, and shall be immediately payable.

- 4) Without prejudice to Sub-Article (1) of this Article, the provisions of the Income Tax Proclamation relating to appeals shall, mutatis mutandis, apply to appeals regarding taxes imposed by this Proclamation.

## 22. Burden of Proof

The burden of proving that an assessment is excessive or that a decision of the bureau is wrong is on the person objecting to the assessment or decision.

## SECTION SIX

### Administrative Penalties

## 23. Penalties for Late Filing

- 1) Except as otherwise provided in this Proclamation, a person who fails to file a timely return is liable for a penalty equal to 5 per cent of the amount of tax underpayment for each month (or portion thereof) during which the failure continues, upto 25% (twenty five per cent) of such amount.

- 2) The penalty under Sub-Article (1) of this Article is limited to 50,000 Birr for the first month (or portion thereof) in which

ማስታወቂያ ያልቀረበ ሰው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/ ድንጋጌ መሰረት የሚከፈለው መቀጫ ከብር 50,000 /ሃምሳ ሺህ/ አይበልጥም።

3. ለዚህ አንቀጽ አፈፃፀም ያልተከፈለ ታክስ ነው የሚባለው በታክስ ማስታወቂያ ላይ መታየት በነበረበት እና ታክስ መክፈል ባለበት ቀን በተከፈለው ታክስ መካከል ያለው ልዩነት ነው።

4. በማናቸውም ሁኔታ የሚጣለው ቅጣት ቀጥሎ ከተመለከቱት ከዝቅተኛው ያነሰ አይሆንም፤

ሀ/ ብር 10,000/አሥር ሺህ ብር/

ለ/ በታክስ ማስታወቂያ ላይ መመልከት ከነበረበት የታክስ መጠን 100% /አንድ መቶ ፐርሰንት/።

#### 24. ዘግይቶ በተከፈለ ታክስ ላይ ስለሚታሰብ ወለድ

ሀ. መክፈል በነበረበት ጊዜ ላልተከፈለ ታክስ፣ መክፈል ከነበረበት ቀን እስከተከፈለበት ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ታክስ ከፋዩ ወለድ የመክፈል ግዴታ አለበት።

ለ. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /ሀ/ መሰረት የሚከፈለው ወለድ የማስከፈያ ልክ ባለፈው የሩብ ዓመት በንግድ ባንኮች ሥራ ላይ በዋለው ከፍተኛው የማበደሪያ ወለድ ምጣኔ ላይ በመቶ/ሃያ አምስት ፐርሰንት/ ታክሱን ይሆናል።

ክፍል ሰባት

የወንጀል ቅጣቶች

25. በታክስ ላይ የሚፈፀሙ ወንጀሎች

no return is filed.

3)For purposes of this Article, an underpayment of tax is the difference between the tax required to be shown on the return and the amount of tax paid by the due date.

4)In any event the penalty may not be less than the smaller of the two amounts: .

(a) 10,000 birr (ten thousand Birr);

(b) 100 percent of the amount of tax required to be shown on the return.

#### 24. Late Payment Interest

(a) If any amount of tax is not paid by the due date, the person liable is obliged to pay interest on such amount for the period from the due date to the date the tax is paid.

(b) The interest rate under Sub-Article (a) of this Article is set at 25% (twenty five percent) over and above the highest commercial banks, lending interest rate that prevailed during the preceding quarter.

### SECTION SEVEN

#### Criminal Offences

#### 25. Procedure in Tax Offence Cases

## ስለሚመሩበት ሥነ-ሥርዓት

በዚህ ክፍል የተዘረዘሩት በታክስ ላይ የሚፈፀሙ ወንጀሎች የወንጀል ህጉን ወይም በክልሉ ታክስ አስተዳደር አዋጅ የታክስ ወንጀሎች ተብሎ የተደነገጉትን በመተላለፍ የሚፈፀሙ በመሆኑ ክስ የሚመሠረተው፣ የሚታየው እና ይግባኝ የሚቀርበው በወንጀለኛ መቅጫ ህግ ሥነ ሥርዓት መሠረት ይሆናል።

### 26. ህግን በመጣስ ታክስ ስላለመክፈል

የሰበሰበውን ታክስ ያላስታወቀ ወይም የሚፈለግበትን ታክስ ያልከፈለ ማናቸውም ሰው ወንጀል እንደፈፀመ ይቆጠራል። ስለሆነም በዚህ አዋጅ ክፍል መሠረት ከሚጣልበት መቀጫ በተጨማሪ ጥፋተኛ መሆኑ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ ከ5ዓመት በማያንስ እሥራት ይቀጣል።

### 27. የሐሰት ወይም አሳሳች መረጃ ስለማቅረብ

#### 1. ማናቸውም ታክስ ከፋይ

ሀ. ለቢሮ ሠራተኛ አንድን ነጥብ በተመለከተ የሀሰት ወይም አሳሳች መረጃ ያቀረበ፣ ወይም

ለ. ለቢሮ ሠራተኛ ሊቀርብ ከሚገባው መግለጫ ውስጥ መግለጫውን አሳሳች ሊያደርግ በሚችል አኳን መካተት የሚገባቸውን ነጥቦች ያስቀረ እንደሆነ፣ የወንጀል ክስ ይመሠረትበታል።

2. የሐሰት መግለጫው የተሰጠው ወይም መካተት የሚገባው ነጥብ የተተወው ያለበቂ ምክንያት የሆነ እንደሆነ፣

The tax crimes listed in this section are committed by violating the criminal law or the provisions of the regional tax administration proclamation as tax crimes, so the prosecution, trial and appeal shall be in accordance with the procedure of the criminal law.

### 26. Tax Evasion

A person who evades the declaration or payment of tax, commits an offence and, in addition to any penalty under Section 6, may be prosecuted and, on conviction, be subject to imprisonment for a term of not less than 5 (five) years.

### 27. Making False or Misleading Statements

1) A taxpayer who,

(a) makes a false or misleading in a material particular statement to a tax officer of the bureau , or

(b) Omits, from a statement made to an officer of the bureau, any matter or thing without which the statement is misleading in a material particular. Commits an offence and is liable on conviction.

2) Where the false statement or omission is made without reasonable excuse,

(a) and if the inaccuracy of the statement undetected would have resulted in an under payment of tax by an amount not



ሀ. የመግለጫው ትክክለኛ ያለመሆን ሊደረስበት ባለመቻሉ ሊከፈል የሚገባው ታክስ ከብር 1000 ሺህ በማይበልጥ አንሶ እንዲከፈል የሚያደርግ ከሆነ ታክስ ከፋይ ከብር 10,000 ሺህ በማያንስ እና ከብር 20,000 ሺህ በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ እና ከአንድ ዓመት በማያንስ እና ከሦስት ዓመት በማይበልጥ እስራት ይቀጣል።

ለ. አንሶ እንዲከፈል የተደረገው ታክስ ከብር 1000 ሺህ የሚበልጥ ከሆነ ከብር 20,000 ሺህ በማያንስ እና ከብር 100,000 ሺህ በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ እና ከሦስት ዓመት በማያንስ እና ከአምስት ዓመት በማይበልጥ እሥራት ይቀጣል።

3. የሐሰት መግለጫ የተሰጠው ወይም መካተት የሚገባው ነጥብ እንዲካተት ያልተደረገው ሆን ተብል ወይም በከባድ ቸልተኝነት የሆነ እንደሆነ ፣

ሀ. የመግለጫው ትክክለኛ ያለመሆን ሊደረስበት ያለመቻሉ ሊከፈል የሚገባው ታክስ ከብር 1000 ሺህ በማይበልጥ አንሶ እንዲከፈል የሚያደርግ ከሆነ ታክስ ከፋይ ከብር 50,000 ሺህ በማያንስ እና ከብር 100,000 ሺህ በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ እና ከአምስት ዓመት በማያንስ እና ከአሥር ዓመት በማይበልጥ እሥራት የቀጣል።

ለ. አንሶ እንዲከፈል የሚደረገው ታክስ ከብር 1000 ሺህ የሚበልጥ ከሆነ ከብር 75,000 ሺህ በማያንስ እና ከብር

exceeding 1,000 Birr, the taxpayer shall be subject to a fine of not less than 10,000 Birr and not more than 20,000 Birr and imprisonment for a term of not less than one (1) year and not more than three (3) years: and

(b) if the underpayment of the tax is in an amount exceeding 1,000 Birr, to a fine of not less than 20,000 birr and not more than 100,000 Birr, and to imprisonment for a term of not less than three (3) years and not more than five (5) years,

3) Where the false statement or omission is made knowingly or recklessly,

(a) and if the inaccuracy of the statement were undetected would have resulted in an underpayment of tax by an amount not exceeding 1000 Birr, the taxpayer shall be subject to a fine of not less than 50,000 Birr and not more than 100,000 Birr and to imprisonment for a term of not less than five (5) years and not more than ten (10) years; and

(b) if the underpayment of the tax is in an amount exceeding 1,000 Birr, the taxpayer shall be subject to a fine of not less than 75,000 Birr and not more than 200,000 Birr, and to imprisonment for a term of not less than ten (10) years and not more than fifteen (15) years.

200,000 ሺህ በማይበልጥ የገንዘብ መቀጫ እና ከ10 ዓመት በማያንስ እና ከ15 ዓመት በማይበልጥ እሥራት ይቀጣል።

## 28. የቢሮን ሥራ ስለማስናከል

### 1. ማንኛውም ሰው፣

ሀ. በዚህ አዋጅ መሰረት ሥራውን በማከናወን ላይ ያለን ቢሮው ሠራተኛ ተግባር ያስናከለ ወይም ለማስናከል የሞከረ ፣ ወይም

ለ. የአዋጅ አፈፃፀም በማናቸውም ሌላ አካሄድ ያስናከለ ወይም ለማስናከል የሞከረ እንደሆነ ፣ ወንጀል መፈፀሙ ተረጋግጦ ሲፈረድበት ከብር 1000 ሺህ በማያንስ እና ከብር 100,000 ሺህ በማይበልጥ የገንዘብ መቀጫ እና በሁለት ዓመት እሥራት ይቀጣል።

2. ለንዑስ አንቀጽ/1/ አፈፃፀም የሚከተለት እና እነዚህን የመሳሰሉ ሌሎች ተግባሮች የቢሮ ሥራ የማስናከል ተግባራት ሆነው ይወሰዳሉ፣

ሀ. የታክስ ከፋዩን ገቢ አስገኚ የሥራ እንቅስቃሴዎች የሚመለከቱ ሰነዶችን ፣ ሪፖርቶችን ወይም ሌሎች ማናቸውንም መረጃዎች ለመመርመር ቢሮው ሲጠይቅ ፈቃደኛ ሆኖ ያለመገኘት፣

ለ. ቢሮው ለጥያቄ እንዲቀርብ ሲያዝን ፈቃደኛ ሆኖ ያለመገኘት፣

ሐ. የቢሮው ሠራተኛ ወደ ታክስ ከፋዩ የንግድ ሥራ ቦታ ለመግባት ያለውን መብት መገደብ።

## 28. Obstruction of the Bureau's Activity

### 1) Any person who:

(a) obstructs or attempts to obstruct an officer of the bureau in the performance of duties under this Proclamation, or

(b) otherwise impedes or attempts to impede the implementation of the Proclamation, commits an offence and is liable, on conviction, to a fine of not less than 1,000 Birr and not more than 100,000 Birr, and to imprisonment for a term of two (2) years,

2) For the purposes of Sub-Article (1), the following and other similar actions are considered to constitute obstruction:

(a) refusal to satisfy the request of the bureau for inspection of documents, reports, or other information relating to a taxpayer's income producing activities;

(b) non compliance with the Bureau 's request to report for an interview;

(c) Interference with a bureau officer's right to enter the taxpayer's business premises.

## 29. ለውጥን ያለማስታወቅ

አንቀጽ 17 በሚያዘው መሰረት በሁኔታዎች ላይ የተደረጉ ለውጦች ለቢሮ ያላስታወቀ ማናቸውም ሰው ጥፋተኛ መሆኑ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ።

ሀ. ጥፋቱ የተፈፀመው ሆን ተብሎ ወይም በከባድ ቸልተኝነት የሆነ እንደሆነ ከብር 10,000 ሺህ በማያንስ የገንዘብ መቀጫ እና በአንድ ዓመት እሥራት፤

ለ. በሌሎች ሁኔታዎች ከብር 5000 ሺህ በማያንስ የገንዘብ መቀጫ እና በአንድ ወር እሥራት ይቀጣል።

## 30. በቢሮ ሠራተኛ የሚፈፀሙ ጥፋቶች፤

1. የዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች ለማስፈጸም በቢሮው የተቀጠረ ሠራተኛ ወይም የቀድሞ ተቀጣሪ የነበረ፤

ሀ. በህግ መሰረት ሊያገኘው ከሚገባ ክፍያ ወይም ሽልማት ውጪ ከተቀጠረበት ተግባር ጋር በተያያዘ ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ የገንዘብ ወይም ሌላ ዓይነት ክፍያ ወይም ስጦታ እንዲደረገለት የጠየቀ ወይም የተቀበለ፤ ለክፍያው ወይም ለስጦታው ተስፋ ወይም መያዣ የጠየቀ ወይም የተቀበለ ወይም

ለ. ከታክስ በሚገኘው ገቢ ላይ ማጭበርበር ወይም ከዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች ጋር ወይም ከተሰጠው ኃላፊነት መልካም አፈፃፀም፤ ማድረግ የሚገባውን ከማድረግ ለመታቀብ፤ ተገቢ ያልሆነን ነገር ለመፍቀድ በታክስ ላይ የሚፈፀመን የማጭበርበር ተግባር ለመደበቅ፤ ወይም በሚስጥር ለመተግበር ውል የገባ ወይም በሚገባ ማናቸውም ውል ውስጥ በዚህ ተግባር መተባበሩን የሚያሳይ ስምምነት የሰጠ፤ ጥፋተኛ መሆኑ

## 29. Failure to Notify

A person who fails to notify the Bureau of a change as required by Article 17 commits an offence, and on conviction:

- (a) where the failure was made knowingly or recklessly, is liable to a fine of not less than 10,000 Birr and to imprisonment for one year; or
- (b) in any other cases, to a fine of not less than 5,000 Birr and to imprisonment for a term of one months.

## 30. Offences by Bureau Officer

1) Any bureau officer or former taxation officer employed in carrying out the provisions of this Proclamation who:

- (a) directly or indirectly asks for, or receives in connection with any of the taxation officer's duties. a payment or reward, whether pecuniary or otherwise, or promise or security for that payment or reward, not being a payment or reward which the officer is lawfully entitled to receive, or enters into or acquiesces in an agreement to do;
- (b) or to abstain from doing, permit, conceal, or connive at any act or thing whereby the tax revenue is or may be defrauded or which is contrary to the provisions of this Proclamation or to the proper execution of the taxation officer's duty; commits an offence and is liable

በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ ከብር 50,000 ሺ በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ እና ከ10 ዓመት በማያንስ ከ20 ዓመት በማይበልጥ እሥራት ይቀጣል።

2. የቢሮው ሠራተኛ የሆነ ወይም የነበረ እና የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎች ለማስፈጸም የተቀጠረ፣ በኢትዮጵያ ንግድ ህግ በንግድ ጋዜጣ ታትሞ እንዲወጣ ከታዘዘው ዓይነት መረጃ በስተቀር፣

ሀ. ታክስን በማስፈፀም ረገድ ባለው ሥልጣን ወይም ግዴታ መረጃ ለማናቸውም ሌላ ሰው ወይም የዚያ ሰው ወኪል ለሆነ ሰው አሳልፍ የሰጠ፣

ለ. በዚህ አዋጅ መሰረት ታክስን በማስፈጸም ረገድ ያለውን ሥልጣን ለመጠቀም ወይም የሥራ ግዴታውን ለመወጣት እንዲያስችል በቢሮው ዘንድ የሚገኘውን ማናቸውንም መረጃ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ካልሆነ በስተቀር በሦስተኛ ወገን አሳልፍ የሰጠ እንደሆነ፣ ጥፋተኛ መሆኑ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ ከብር 10,000 ሺህ በማያንስ የገንዘብ መቀጮ እና ከሁለት ዓመት በማያንስ እና ከአምስት ዓመት በማይበልጥ እሥራት ይቀጣል።

3. የቢሮ ሰራተኛ ያለበቂ ምክንያት ጉዳዩን በማንተት በግብር ከፋይ ላይ ለሚያደርሰው ጉዳት በፍትሐብሔር ያለበት ሃላፊነት እንደተጠበቀ ሆኖ ጥፋተኝነቱ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ ከአንድ ዓመት እስከ ሁለት ዓመት በሚደርስ እስራት ይቀጣል።

4. የዚህ አንቀጽ ድንጋጌ የቢሮው ሠራተኛ፣

ሀ. ማናቸውንም ሰነድ ወይም መረጃ፣

1. ለዚህ አዋጅ ወይም ለማናቸውም ገንዘብ ነክ አዋጅ አፈፃፀም አስፈላጊ በሆነ ጊዜ፣

on conviction to a fine of not more than 50,000 Birr and to imprisonment for a term of not less than ten (10) years and not more than twenty (20) years .

2)The bureau officer or a former tax officer engaged in carrying out the provisions of this Proclamation, except such information is required by the Commercial Code of Ethiopia to be published in the Trade Gazette, who,

(a) In the implementation of power or duty to enforce taxes, where given the information to any other person or to a person who is an agent of that person;

(b) permits any other person to have access to records in the possession or custody of the bureau, except in the exercise of the taxation officer's powers or the performance of the other's duties under this Proclamation or by order of a court; commits an offence and is liable on conviction to a fine of not less than 10,000 Birr and to imprisonment for a term of not less than two (2) years and not more than five (5) years.

3)A bureau worker shall be punished by one year to two years in prison if he is found guilty in a court of law, subject to his civil responsibility for the damage he causes to the taxpayer by delaying the case without sufficient reason.

4)Nothing in this Article shall prevent the bureau officer from disclosing:

2. በህግ የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት ለመወጣት አስፈላጊ ሲሆን፣ ለዋናው አዲተር፣

3. መረጃ ለመለዋወጥ፣ ተደራራቢ ግብርን ለማስቀረት ኢትዮጵያ ክሌሎች አገሮች ጋር ባደረገችው ስምምነት መሰረት አግባብ ላቸው የሌሎች አገሮች ባለሥልጣኖች፣

4. በህግ የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት ለመወጣት አስፈላጊ ሲሆን ለሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን፣

5. ከዚህ በላይ ላልተገለፀ ለማናቸውም ህግ አስፈጻሚ መ/ቤት ግዴታውን ለመፈፀም የሚያስችለው መረጃ እንዲሰጠው ከቢሮው በጽሐፍ ሲታዘዝ።

ለ. ኃላፊነታቸውን ለመወጣት አስፈላጊ እስከሆነ ድረስ አንድን ሰው ለይተው የማይጠቅስ መረጃዎች ለማናቸውም በመንግስት ገቢ ስራ ላይ ከሚያገለግል እና ለስታትስቲክስ መ/ቤት ሠራተኛ ከመስጠት አያግደውም።

### 31. ሳይፈቀድ ታክስ ስለመሰብሰብ

ማናቸውም ሰው በዚህ አዋጅ መሰረት ሳይፈቀድለት ታክስ ወይም እንደታክስ የሚታይ ሌላ ክፍያ የሰበሰበ ወይም

(a) any document or information to:

- (1) any person where the disclosure is necessary for the purposes of this Proclamation or any other fiscal law;
- (2) the Auditor-General where the disclosure is necessary for the performance of duties entrusted to it by law;
- (3) the competent authority of the government of another country with which Ethiopia has entered into an agreement for the avoidance of double taxation or for the exchange of information, to the extent permitted under the agreement;
- (4) the Ethics and Anti-Corruption Commission where the disclosure is necessary for the performance of duties entrusted to it by law;
- (5) a law enforcement agency not described above, where the Minister of Revenue issues written authorization to make disclosures necessary for the enforcement of the laws under the agency's authority; or

(b) To any person in the service of the State in a revenue or statistical department, information which does not identify a specific person where such disclosure is necessary for the performance of the person's official duties.

### 31. Unauthorized Tax Collection

Any person not authorized to collect tax under this Proclamation who collects or attempts to collect tax (or an amount the person describes

ለመሰብሰብ የሞከረ ወንጀል የፈፀመ ሆኖ፣ ጥፋተኛ መሆኑ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ ከብር 50,000 ሺህ የማያንስ የገንዘብ መቀጫ እና ከአምስት ዓመት በማያንስ ከአስር ዓመት በማይበልጥ እሥራት ይቀጣል።

### 32. መርዳት ወይም ማበረታታት

ማናቸውም ሰው የዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች እንዲጣስ የረዳ፣ ያበረታታል፣ ያነሳሳ፣ ወይም በሚስጥር የተባበረ እንደሆነ እንደዋንኛው ጥፋተኛ የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎች በመጣስ ጥፋት ይፈጽማል። ከዚህ በላይ የተዘረዘሩትን የፈጸመ ሰው፣ ጥፋተኛ መሆኑ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ እርዳታውን ወይም ትብብሩን ለሰጠበት ጥፋት ከተወሰነው የገንዘብ እና የእሥራት ቅጣት ባልበለጠ በገንዘብ እና በእሥራት ይቀጣል።

### 33. በድርጅቶች የሚፈጸም ጥፋት

1. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /3/ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ አንድ ድርጅት ይህንን አዋጅ በመተላለፍ ጥፋት የፈጸመ እንደሆነ ጥፋቱ በተፈጸመ ጊዜ የድርጅቱ ሥራ አስኪያጅ የሆነ ማናቸውም ሰው በድርጅቱ የተፈጸመውን ጥፋቱ እንደፈጸመ ተቆጥሮ በዚህ አዋጅ የተጣለው ቅጣት ተፈጻሚ ይሆንበታል።

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ማናቸውም ድርጅት በዚህ አዋጅ መሰረት ሊከፍል የሚገባውን ታክስ ወይም አዋጅ እንደታክሰው የሚቆጥረውን ማናቸውም ሌላ ክፍያ ገቢ ሳያደርግ የቀረ እንደሆነ ጥፋቱ የተፈፀመበት ጊዜ ወይም ከተፈጸመበት ጊዜ አስቀድሞ በነበሩት

as. tax) commits an offence and is liable. on conviction to a fine of not less than 50,000 Birr and to imprisonment for a term of not less than five (5) years and not more than ten (10) years.

### 32. Aiding or Abetting

A person, who aids, abets, incites, or conspires with another person, to commit a violation of this Proclamation, also commits an offence. He may be subject to prosecution and, on conviction, be liable to a fine and imprisonment, not in excess of the amount of fine or period of imprisonment provided for the offence aided or abetted.

### 33. Offences by Entities

1) Subject to Sub-Article (3) of this Article, where, an entity commits. an offence, the person who is a manager of that entity at the time the offence is committed, is treated as also having committed the same offence and is liable to a fine and imprisonment under this Proclamation.

2) Subject to Sub-Article (3) of this Article, where an entity commits an offence by failing to pay an amount of tax, including an amount treated by this Proclamation as though it were tax, the person who was a manager of that entity at the time of such failure or was a manager within six (6) months prior to the date of commission is jointly and severally liable with that entity

ስድስት ወራት ውስጥ የድርጅት ሥራ አስኪያጅ የነበሩ ከድርጅቱ እና ከሌላ ሰው ጋር በአንድነትና በተናጠል ቢሮው ለሚፈልገው ታክስ እና ሌሎች ክፍያዎች ተጠያቂ ይሆናል።

3. በንዑስ አንቀጽ /1/ እና /2/ የተደነገጉት፤

ሀ. ጥፋቱ የተፈጸመው ግለሰብ ሳያውቅ ወይም ሳይስማማበት ከሆነ፤

ለ. አንድ ነገሮችን በጥንቃቄ የሚያይ ሰው በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ የጥፋቱን መፈጸም ለመከላከል ይወስዳቸዋል ተብል የሚገመቱ ጥንቃቄዎችን፤ ተገቢውን ትጋት እና የአሠራር ጥበብ የተሞላበት እርምጃ ግለሰብ ወስዶ የተገኘ እንደሆነ፤ ተፈጻሚ አይሆኑበትም።

4. ለንዑስ አንቀጽ /1/ እና /2/ አፈፃፀም “ሥራ አስኪያጅ” ማለት

ሀ. የሽርክና ማኃበርን በሚመለከት የሽርክናው ማህበር አባል ወይም የማህበሩ ሥራ አስኪያጅ ወይም ከሁለት ኃላፍነቶች በአንዱ እንደሚሠራ ሆኖ የሚታይ፤

ለ. ከባንያን በሚመለከት የከባንያው ሥራ መሪ፤ ሥራ አስኪያጅ ወይም ማናቸውም ሌላ ሹም ወይ ከእነዚህ ኃላፍነቶች በአንዱ እንደሚሠራ ሆኖ የሚታይ፤

ሐ. የሰዎችን ህብረት በሚመለከት የህብረቱ ሥራ አስኪያጅ ወይም ማናቸውም ሌላ ሹም ወይ ከእነዚህ

and that other person for the amount due to the Bureau .

3) Sub-Articles (1)and(2) do not apply where,

(a) the offence is committed without that person's knowledge or consent; and

(b) that person has exercised the degree of care, diligence and skill that a reasonable prudent person would have exercised in comparable circumstances to prevent the commission of the offence.

4) In Sub-Articles (1) and (2), "manager" means,

(a) in the case of a partnership a partner or manager of the partnership or a person purporting to act in either of those capacities;

(b) in the case of a company, a director, manager, or officer of the company or a person purporting to act in any of those capacities;

(c) in the case of an association of persons, a manager or a person purporting to act in that capacity .

### 34. በተረከቢዎች የሚፈጸም ጥፋት

1. ማናቸውም ሰው በአንቀጽ 16 ንኡስ አንቀጽ /4/ በተደነገገው መሰረት ሳይፈጽም የቀረ እንደሆነ ፤ ጥፋተኝነቱ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ ብር 5000 ሺህ የገንዘብ መቀጫ እና በአንድ ዓመት እሥራት ይቀጣል፤
2. ማናቸውም ሰው አንቀጽ 16 ንዑስ አንቀጽ /4/ መሰረት ለታክስ ከፍያ የሚውለውን ገንዘብ ለይቶ ባለማስቀመጡ ምክንያት በንዑስ አንቀጽ /1/ መሰረት ጥፋተኝ ሆኖ የተገኘ እንደሆነ ፤ ፍርድ ቤቱ ከገንዘብና እሥራት መቀጫው በተጨማሪ ለይቶ ያላስቀመጠውን የገንዘብ መጠን ለታክስ ቢሮ ገቢ እንዲያደርግ ሊያዝ ይችላል።

### 35. የጥፋተኛ ስም በጋዜጣ አትሞ ስለማውጣት፡

-

1. ቢሮው በዚህ አዋጅ ከአንቀጽ 25-34 የተደነገጉትን የወንጀል ጥፋቶች በመፈጸም የተፈረደባቸው ሰዎች ስም ዝርዝር በየጊዜው በዕለታዊ ጋዜጦች ታትሞ እንዲወጣ ያደርጋል።
2. በዚህ አንድ ንዑስ አንቀጽ /1/ መሰረት ታትሞ የሚወጣው ዝርዝር ፤  
ሀ. የድርጅቱን ወይም የግለሰቡን ስም እና አድራሻ ፤

### 34. Offences by Receivers

1. A person who fails to comply with the requirements of Article 16(4) commits an offence and is liable, on conviction to a fine of 5,000 Birr and to imprisonment for a term of one (1) year.
2. Where a person is convicted of an offence under Sub Article (1) of this Article for failing to set aside an amount as required under Article 16(4), the court may, in addition to imposing a fine and prison sentence, order. the convicted person to pay. to the bureau , an amount not exceeding the amount which the person failed to set aside.

### 35. Publication of Names

- 1) The bureau shall from time to time publish 'by notice in a Gazette a list of persons who have been convicted of offences under any of the provisions of Articles 25 to 34 of this proclamation.
- 2) The list published in terms of Sub-Article (I) shall specify:
  - (a) The name, address. and principal enterprise of the person;
  - (b) such particulars of the offence as



ለ. ቢሮው ተገቢ ነው ብሎ የሚያምንበትን የወንጀለን አፈጻጸም ዝርዝር

ሐ. ጥፋቱ የተፈጸመበትን የግብር ዘመን ወይም ዘመኖች

መ. ሳይከፈል የቀረውን የግብር መጠን

ሠ. በተጨማሪ እንዲከፈል የተወሰነበት ግብር ካለ ይህንኑ፤

**ክፍል ስምንት**

**ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

### **36. የመተባበር ግዴታ**

1. ይህንን አዋጅ በሥራ ላይ ለማዋል የፌዴራል እና የክልል መንግሥታት ባለሥልጣኖችና ወኪሎቻቸው በተጨማሪም ድረጅቶች፣ የቀበሌ መስተዳድሮች እና ማህበራት ሁሉ ከታክስ ቢሮ ጋር በመተባበር ግዴታ አለባቸው።

2. ሀ. በይግባኝ ቀጠሮ ላይ ካልሆነ ወይም ቢሮው የተራዘመ የታክስ መክፈያ ጊዜ ካልሰጠ በስተቀር፣ ታክስ ከፋዩ የሚፈለግበትን ግብር በወቅቱ የክፈለ ስለመሆኑ ወይም አዲስ ታክስ ከፋይን በሚመለከት የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር ካላቀረበ በስተቀር፣ ፈቃድ ሰጪ አካል፣ ማዘጋጃ ቤት አዲስ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጠት ወይም ማደስ አይችልም።

ለ. ቢሮው ታክስ ከፋዩ ያለበትን

the bureau may think fit;

(c) the tax period or tax periods, in which the offence occurred;

(d) the 'amount or estimated amount of the tax evaded; and

(e) ,the amount. if any. or the additional tax imposed.

## **SECTION EIGHT**

### **Miscellaneous Provisions**

#### **36. Duty to Cooperate**

1) All Federal and Regional government authorities and their agencies, Bodies. Kcble Administrations and Associations shall have the duty to cooperate with the Tax Bureau in the enforcement of this Proclamation.

2) (a) No Licensing body, Municipality, shall issue or renew any license to any taxpayer, unless the applicant produces a certificate from the Tax Bureau to the effect, that tax due Inrespect of the preceding year or years have been paid, or where the taxpayer is seeking license for the first time a taxpayer identification number (TIN) issued by the Tax Bureau, unless an appeal, is pending, or time for payment is extended by the Tax Bureau.

(b) If the Tax Bureau ‘refuses to issue a certificate it shall, on demand by the applicant for the license, provide him or

ግዴታ ስለመፈጸሙ የምስክር ወረቀት የማይሰጥ ሲሆን ስለዚህ ያለውን ምክንያት በመዘርዘር ለጠያቂው ይሰጣል።

ሐ. የምስክር ወረቀት አልሰጥም በማለቱ ወይም የንግድ ሥራ ፍቃድ በመሰረዙ የግብር አስገቢው ቢሮ በሰጣቸው ምክንያቶች ቅር የተሰኘ ማንኛውም ታክስ ከፋይ ቅሬታውን ለአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ሊያቀርብ ይችላል።

### 37. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ስልጣን

በዚህ አዋጅ በሌሎች አንቀጾች ከተገለፀው በተጨማሪ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ለኢኮኖሚ፣ ለማህበራዊ ወይም ለአስተዳደር ምክንያቶች ወይም በክልሉ ገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 10/2016 አንቀጽ 42/1/ በተዘረዘሩት ምክንያቶች በዚህ አዋጅ ከተጣለው ታክስ ክፍያ በሙሉ ወይም በከፍል ነፃ የማድረግ ሥልጣን ተሰጥቶታል።

### 38. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

ቢሮው ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም የሚረዱ መመሪያዎችን ለማውጣት ይችላል።

### 39. ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ድንጋጌዎች

ይህን አዋጅ የሚቃረን ሌላ ማንኛውም ድንጋጌ በዚህ አዋጅ በተመለከቱት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚ አይሆንም።

### 40. የመሽጋገሪያ ድንጋጌ

ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፊት ሳይከፈል የቀረ የተርን አቨር ታክስ በቀድሞ ደቡብ ብሄሮች ብሄረሰቦች እና ህዝቦች ክልል የተርን አቨር ታክስ አዋጅ ቁጥር 57/1995 ከነማሻሻያው

it with a written statement of its reasons therefor.

(c) Any applicant who is aggrieved by the reasons stated by the Tax Bureau for refusing to issue a certificate or by the revocation of his or its license may appeal in writings to the Complaint Investigation Committee. '

### 37. The power of the region state council

In addition to what is stated in other Articles of this Proclamation, the region state council has been given the power to exempt the tax imposed by this proclamation in whole or in part for economic, social or administrative reasons or for the reasons listed in the state income tax proclamation No.10/2024 Article 42/1/.

### 38. Power to Issue Directive

The Bureau may issue directives for the proper implementation of this Proclamation.

### 39. Inapplicability

Any other provision inconsistent with this Proclamation shall not apply to the matters covered by this Proclamation.

### 40. Transitional provision

Turnover tax that has not been paid before the enforcement of this proclamation in the former south nations, nationalities and peoples' region, turnover

አዋጅ ቁጥር 134/2003 ተፈጻሚ ይሆናል።

**41. አዋጅ የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ አዋጅ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል  
ማዕከላዊ ነጋሪት ጋዜጣ ከታተመበት  
ቀን ጀምሮ ጀምሮ የፀና ይሆናል።

ወልቂጤ የካቲት 20 ቀን 2016 ዓ.ም

እንዳሻው ጣሰው

የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት

ፕሬዝዳንት

tax proclamation No. 57/2003 and the  
amendment proclamation No. 134/2011  
shall be enforced.

**41. Effective Date**

This Proclamation shall be effective from the date of its  
publication on Maekelawi Negarit Gazeta of the  
Central Ethiopia Region.

Done at welkite, Feb. 28/2024

Endashaw Tasew

President of the Central Ethiopia Regional

State

